

תִּנְתָּ	אֶל-	וְהִשְׁלִיךְ	תֹּלְעֵת	וְשֵׁנִי	וְאִזְוִי	אֲרֹז	עֵץ	הַכֹּהֵן	וְלִקְחָה	6
-n-syha	-w	-x--x--x-lal	ṭ	-x-f	-x-hyssop	cedar	እንጨት	-p-hu	-x-w	
H8432	H0413	H7993		H8144	H0231	H0730	H6086	H3548	H3947	

וְהִפְרֵהָ :
-p-lp
[H6510](#)

וְשִׁפְרָהּ :
-p-lp
[H8316](#)

ከህኑም የዘግገ እንጨት ሂሳብም ቀይ ግምጃም ወስዶ ጊደሪቱ በምትቃጠልበት እሳት መካከል ይጥለዋል።

אֶשְׁמָה	הַמִּנְהַג	אֶל-	יְבוֹא	וְאֶתְּ	בְּמִיִּם	בְּשֵׁרוֹ	וְרִחֶץ	הַכֹּהֵן	בְּנִדְוִי	וְכִבֵּס	7
-x-zh	-p-hd	-w	sm	-x-h-	-n--p-w	ṣ	-x-tm	-p-hu	ልብስ	-x-lm	
	H4264	H0413	H0935		H4325	H1320	H7364	H3548		H3526	

הַעֲרַב :
-p-tp
[H6153](#)

עֲדָה :
-x-h
[H5704](#)

הַכֹּהֵן :
-p-hu
[H3548](#)

ከህኑም ልብሱን ያጥባል፣ ገላውንም በውኃ ይታጠባል፣ ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈሩ ይገባል፤ ከህኑም እስከ ማታ ርኩስ ይሆናል።

עֲדָה	אֶשְׁמָה	בְּמִיִּם	בְּשֵׁרוֹ	וְרִחֶץ	בְּמִיִּם	בְּנִדְוִי	יְכַבֵּס	אֶתְּ	וְהִשְׁרָה	8
-x-h	-x-zh	-n--p-w	ṣ	-x-tm	-n--p-w	ልብስ	አጠባ	እሷ	-x--p--x-lm	
H5704		H4325	H1320	H7364	H4325		H3526	H0853	H8313	

הַעֲרַב :
-p-tp
[H6153](#)

ያቃጠላትም ሰው ልብሱን በውኃ ያጥባል፣ ገላውንም በውኃ ይታጠባል፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ይሆናል።

וְאֶסְרֵה	אִישׁ	טְהוֹר	אֵת	אֶפְרַח	הַפְּרִיָּה	וְהִנְחִי	מִתּוֹ	לְמִתְנַהֵג	בְּמִקְוֵים	9
—	ሰው	ጥ	()	-x-ls	-p-lp	-x--x-lz	-x-h-w	-p-hd	-n-hs	
H0622	H0376	H2889	H0853	H0665	H6510	H3240	H2351	H4264	H4725	

וְהִטְהַר :
አሱ
[H1931](#)

הַטְהוֹר :
ጥ
[H2889](#)

וְהִיֵּתָה :
-x-lp
[H1961](#)

לְעֵרַת :
-l-t
[H5712](#)

בְּנֵי-
ልጆች
[H3478](#)

יִשְׂרָאֵל :
እስራኤል
[H3478](#)

לְמִשְׁמַרְתָּ :
-l-t
[H4931](#)

לְמִי :
-l-w
[H4325](#)

נְדָה :
impurity
[H5079](#)

תִּשְׂאָה :
የኃጢአት
[H1931](#)

ንጹሕም ሰው የጊደሪቱን አመድ ያከማቻል ከሰፈሩም ውጭ በንጹሕ ስፍራ ያኖረዋል፤ ርኩሳትም ለሚያነጻ ወኃ ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ይጠበቃል፤ ከኃጢአት ለማንጻት የሚሆን ነው።

וְאֶסְרֵה	עֲדָה	אֶשְׁמָה	בְּנִדְוִי	אֶתְּ	הַפְּרִיָּה	אֶפְרַח	אֶתְּ	הָאֵסֶרֶת	וְכִבֵּס	10
-p-tp	-x-h	-x-zh	ልብስ	()	-p-lp	-x-ls	()	-p--x--n-h-h	-x-lm	
H6153	H5704			H0853	H6510	H0665	H0853	H0622	H3526	

וְהִיֵּתָה :
-x-lp
[H1961](#)

לְבַנֵּי :
-l-d
[H3478](#)

יִשְׂרָאֵל :
እስራኤል
[H3478](#)

וְלִנְרָ :
-x--l--p--h-d
[H1616](#)

הַנֵּר :
-p-w
[H1616](#)

הַנֵּר :
-p-w
[H1616](#)

בְּתוֹכָם :
-n--n-syha
[H8432](#)

לְחֻקָּה :
-l-ṣ
[H2708](#)

עוֹלָם :
HAlp
[H5769](#)

የጊደሪቱንም አመድ ያከማቻ ሰው ልብሱን ያጥባል እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ይሆናል፤ ይህም ለእስራኤል ልጆች በመካከላቸውም ለሚኖር መጻተኛ ለዘላለም ሥርዓት ይሆናል።

הַנֵּעַ :
-p-h
[H5060](#)

בְּמַת :
-n-p
[H4191](#)

לְכָל- :
u-l
[H3605](#)

נִפְשׁוֹ :
-x-h
[H5315](#)

אָדָם :
ሰው
[H0120](#)

וְשִׁפְרָהּ :
-x-zh
[H7651](#)

יָמִים :
ቀናት
[H3117](#)

የሞተውን ሰው በድን የሚነካ ሰባት ቀን ርኩስ ይሆናል፤

12	הוּא	יְתַטֵּא	בּוֹ	בַּיּוֹם	הַשְּׁלִישִׁי	וּבַיּוֹם	הַשְּׁבִיעִי	יְתַטֵּא	אִם	לֹא
	አሱ	ጋጠኢት-ሠራ	-ከ-ቦ	-በ-ቀን	-ያ-ሦስተኛ	-እና--በ-ላይ--ያ-ቀን	-ያ-ሰባተኛ	ነጻ	-እና-ከ	አል
	H1931	H2398	H3117	H3117	H7992	H3117	H7637	H2891	H3808	H3808

	יְתַטֵּא	בַּיּוֹם	הַשְּׁלִישִׁי	וּבַיּוֹם	הַשְּׁבִיעִי	לֹא	יְתַטֵּא
	ጋጠኢት-ሠራ	-በ-ቀን	-ያ-ሦስተኛ	-እና--በ-ላይ--ያ-ቀን	-ያ-ሰባተኛ	አል	ነጻ
	H2398	H3117	H7992	H3117	H7637	H3808	H2891

በዚህም ውኃ በሦስተኛውና በሰባተኛው ቀን ሁለመናውን ያጠራል፤ ገደብም ይሆናል፤ ነገር ግን በሦስተኛውና በሰባተኛው ቀን ሁለመናውን ባያጠራ ገደብ አይሆንም።

13	כֹּל	הַנֶּזֶע	בְּמַת	בְּנֶפֶשׁ	הָאֲדָם	אֲשֶׁר	יָמוּת	וְלֹא	יְתַטֵּא	אֶת	מִשְׁכַּן
	ሁሉ	-ያ-ነካ	-በ-ሞተ	-በ-ነፍስ	-ያ-ሰው	ያ	ሞተ	-እና-አይ	ጋጠኢት-ሠራ	()	ማደሪያ
	H3605	H5060	H4191	H5315	H0120	H4191	H4191	H3808	H2398	H0853	H4908

	יְהוּה	טִמְאָה	וְנִכְרְתָהּ	הַנֶּפֶשׁ	הַהוּא	מִשְׁרָאָל	כִּי	יְהִי	נְדִיב	לֹא
	እግዚአብሔር	ረከሰ	-እና--እና-ቀረጡ	-ያ-ነፍስ	-ያ-ያ	-ከ-እስራኤል	ሞክንያቱም	ውሃ	impurity	አል
	H3068	H3772	H5315	H1931	H3478	H4325	H5079	H3808	H3808	H3808

	רַק	עֲלֵיו	טִמְאָה	יְהוּה	עוֹד	טִמְאָתוֹ	כִּי
	ረጨ	-በ-እሱ	ርኩስ	ሆነ	ገና	የእሱ-uncleanness	-በ-እሱ
	H2236	H2931	H1961	H5750	H2932	H2932	H2932

የሞተውን ሰው በድን የነካ ሁለመናውን ባያጠራ የእግዚአብሔርን ማደሪያ ያረከሳል፤ ያ ሰው ከእስራኤል ዘንድ ተለይቶ ይጠፋል፤ በእርሱም ላይ የሚያነጻ ውኃ አልተረጨምና ርኩስ ይሆናል፤ ርኩሰቱ ገና በእርሱ ላይ ነው።

14	תֹּאזְ	הַתּוֹרָה	אָדָם	כִּי	יָמוּת	בְּאֵהָלָהּ	כֹּל	הַבָּא	אֵלָי	וְכָל	אֲשֶׁר
	ይህ	-ያ-ቶራ	ሰው	እንደ	ሞተ	-በ-ድንኩላን	ሁሉ	-ያ-መጣ	-ወደ	-እና-ሁሉ	የ
	H2063	H8451	H0120	H4191	H0168	H3605	H0935	H0413	H0168	H3605	H3605

	בְּאֵהָלָהּ	יְטִמְאָה	שְׂבַעַת	יָמִים
	-በ-ድንኩላን	ረከሰ	ሰባት	ቀናት
	H0168	H7651	H3117	H3117

ሰው በድንኩላን ውስጥ ቢሞት ሕጉ ይህ ነው፤ ወደ ድንኩላን የሚገባ ሁሉ በድንኩላን ውስጥ ያለው ሁሉ ሰባት ቀን ርኩስ ይሆናል።

15	וְכָל	פְּתוּחַ	אֲשֶׁר	אֵין	צָמִיד	פְּתִיל	עֲלֵיו	טִמְאָה	הוּא
	-እና-ሁሉ	-እና-ከፈተ	ያ	-እና-የለም	fastening-of	-እና-ገመድህ	-በ-እርሷ	ርኩስ	አሱ
	H3605	H3627	H0369	H6616	H2931	H1931	H4191	H1931	H1931

መክደቶች ያልተሰሩ የተከፈሉ ዕቃ ሁሉ ርኩስ ነው።

16	וְכָל	אֲשֶׁר	יָעַ	עַל	פְּנֵי	הַשָּׂדֶה	בְּחֻלְלָהּ	חֵרֶב	אֵין	בְּמַת	אֵין
	-እና-ሁሉ	ያ	ነካ	-በ-ላይ--በ-ላይ	ፊት	ሜዳ	-በ-ተገደሉ	ሰይፍ	ወይም	-በ-ሞተ	ወይም
	H3605	H5060	H6440	H2719	H4191						

	בְּעָצָם	אָדָם	אֵין	בְּקַבֵּ	יְטִמְאָה	שְׂבַעַת	יָמִים
	-በ-ፃፅም	ሰው	ወይም	-በ-መቃብር	ረከሰ	ሰባት	ቀናት
	H6106	H0120	H6913	H7651	H3117	H3117	H3117

በሜዳም በሰይፍ የተገደለውን ወይም የሞተውን በድን ወይም የሰውን አጥንት ወይም መቃብር የሚነካ ሰባት ቀን ርኩስ ይሆናል።

17	וְלִקְחֵוּ	טִמְאָה	מֵעֵפָר	שָׂרָפָה	הַחַטָּאת	וְנָתַן	עֲלָיו	מִן	חַיִּים	לֹא
	-እና-ወሰደ	-ለ--ያ-ርኩስ	-ከ--እና-አፈር	ማቃጠል	-ያ-የጋጠኢት	-እና-አደረገ	-በ-እርሷ	ውሃ	ሕያው	-ወደ
	H3947	H2931	H6083	H8316	H5414	H4325	H0413	H4191	H4191	H4191

	כֹּל
	-እና-እቃዎች
	H3627

ከጋጠኢት ለማንጸት እንድትሆን ከተቃጠላችሁ ጊደር አመድ ለርኩሱ ይወስዱለታል፤ በዕቃውም ውስጥ የምንጭ ውኃ ይቀላቀልበታል።

